

ላይ በመፋቅ ነበር። ይህ እስረኛ ምንም እንኳን በዚያ ስፍራ ቢሞትም ነገር ግን አዳኙን ኢየሱስን ያውቅ ነበር። በአሰቃቂ ስፍራ ቢሞትም በመንግሥተ ሰማያት ግን ተቀባይነትን አግኝቷል። በአዲስ ኪዳን ኢየሱስ ከገለጸው ገላንም ማንም ሰው ሊያመልጥ አይችልም (ለምሳሌ ማቴ 5:29-30 ማቴ 7:13 ማቴ 18:8) አሰቃቂነቱ በሚቀጥልበት ስፍራ ገላንምን መጎብኘት አትችልም።

መንግሥተ ሰማያትም እንዲሁ ዘላለማዊ ናት ወደ እዚህ ስፍራ እግዚአብሔር ሊወስደህ ይፈልጋል። ለዚህም ግብዣ ራስህን ፈቃደኛ አድርግ። መንግሥቱን በመፈለግ የጌታን ስም ጥራ።

አንዲት ሴት ከእኔ ጋር ከተወያየን በኋላ መፅሐፍ ቅዱስ ሰጠኋት እርሷ ግን እጅግ ተበላጭታ ነበር። እንዴት አንድ መፅሐፍ መንግሥተ ሰማያት? ስትል አነጋገሯ የገዛ ወኪል ይዘት ያለው ይመስል ነበር። ነገሩን በመስማማት የበረራ መፅሐፍ ከሌለኝ የምትደርሽበት ቦታ ለመድረስ አትችይም። ለምሳሌ ወደ ሃዋይ ደሴት ለመሄድ ትክክለኛውን ትኬት እንደምትፈልገው ወደ ህይወት ለመሄድም ትክክለኛውን ትኬት ያስፈልግሻል ማለት ነው። «ነገር ግን ትኬቱን መግዛት ያስፈልጋል» በማለት ስትመልስልኝ አዎ በእርግጠኝነት ወደ መንግሥተ ሰማያት ለመሄድ ዋጋ መክፈል አለበት። ነገር ግን ይህንን ለመክፈል ማንም ሰው አይችልም እጅግ ውድ ነውና። እግዚአብሔር በመንግሥተ ሰማያት ኃጢአትን ማየትና ማለፍ ስለማይችል የእኛ ኃጢአት ወደዚያ እንዳንገባ ከልክሎናል። ስለሆነም አንቺ ለዘላለም ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ከፈለግሽ ከኃጢአት መዳን አሰብሽ። ይህ ደግሞ የሚከናወነው ኃጢአት ባለውቀውና ሰው በሆነልን በኢየሱስ ክርስቶስ አማካኝነት ነው። እርሱ በደሙ በመስቀል ላይ ዋጋ በመክፈል ወደ እግዚአብሔር መንግሥት እንድንገባ ብቸኛ መንገድ ሆኗል።

ስለዚህ ወደዚህ መንግሥት ለመግባት ምን ማድረግ አለብን? እግዚአብሔር ሁላችንንም በመፅሐፍ ቅዱስ ጥሪ እንድንታደም ይጋብዘናል።

- በጠበበው በር ለመግባት ተጋደሉ፤ እላችኋለሁና፥ ብዙዎች ሊገቡ ይፈልጋሉ አይችሉምም። (ሉቃ 13:24)
- መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ እያለ ይሰብክ ጀመር። (ማቴ 4:17)
- በጠበበው ደጅ ግቡ፤ ወደ ጥፋት የሚወስደው ደጅ ሰፊ፥ መንገዱም ትልቅ ነውና፥ ወደ እርሱም የሚገቡ ብዙዎች ናቸው፤ ወደ ሕይወት የሚወስደው ደጅ የጠበቡ



መንገዱም የቀጠነ ነውና፥ የሚያገኙትም ጥቂቶች ናቸው። (ማቴ 7:13-14)

- መልካሙን የእምነት ገድል ተጋደል፥ የተጠራህለትንም በብዙም ምስክሮች ፊት በመልካም መታመን የታመንህለትን የዘላለምን ሕይወት ያዝ። (1ጢሞ 6:12)
- በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመን አንተና ቤተሰቦችህም ትድናላችሁ አሉት። (ሐዋ 16:31)

በዚህ መልዕክት ውስጥ ስሜትን የሚያነቃቃና የቶሎ በል ጥሪ አለ። ይህን ሁሉ ስትመለከት ከውስጥ የሆነ መልካምነት የተሞላበትና አስቸኳይ ጥሪ አንተን አብረህ ከዚህ በታች ካለው ፀሎት ጋር በመፀለይ ጥሪውን እንድትቀበል ለማድረግ ነው።

ጌታ ኢየሱስ ሆይ ሕይወቴ ከአንተ መገኘት ውጪ ነበረኝ። ዛሬ አንተን ስለ ተረዳሁ ለመጀመሪያ ጊዜ በፀሎት ወደ አንተ እመጣለሁ። አሁን ግን መንግሥተ ሰማይና ገላንም እንዳሉ ተረድቻለሁ። ገላንም ከሚገባው ኃጢአቱና አለማመኔ እንድታድኑኝ እለምንሃለሁ። ከአንተ ጋር በመንግሥትህ ለዘላለም መኖርን እፈልጋለሁ።

አንተን በማመን እንጂ በራሴ በኅ ነገር መንግሥትህን መውርስ እንደማልችል ተረድቻለሁ። በእኔ ፈንታ በመስቀል ላይ በደሉን በመቀበል ተሸክመህ ዋጋዬንም ከፈልህ። አንተ ፍቅር ስለሆንህ ሞትክልኝ አመሰግንሃለሁ። ከልጅነት ጀምሮ ያለውን በደልና መተላለፍ እኔ የማውቀውን ብቻ ሳይሆን የማላስታውሰውን ኃጢአቶቼን፤ እኔ በፊትህ እንደሚነበብ

መፅሐፍ ነኝ። በነዚህ ሁሉ ኃጢአት የኖርኩ ስለሆነ ወደ አንተ ህያው አምላክ መምጣት አልችልም መንግሥትህንም መውረስ አልችልም።

ነገር ግን በኃጢአቱ ስለ ተፀትሁ ይቅር እንድትለኝ እማፀናለሁ። በፊትህ መልካም ያልሆነውን ሁሉ እንድተው እርዳኝ። መልካም የሆነውን ልማድ እንዲኖረኝና ቃልህን እንድረዳ እርዳኝ። የምትለኝን ለማስተዋል፤ ጥንካሬንም፤ ለማግኘትና ሃሴት በቃልህ እንዳገኝ እርዳኝ። የምሄድበትን ጎዳና አሳዩኝ። የሚታዘዝህ ልብን ስጠኝ። ስለሰማኸኝ አመሰግናለሁ። አሁንም በአንተ ተስፋ በማመን ወደ አንተ መጥቻለሁ። አሁን የአንተ ልጅ ሆኛለሁ አንድ ቀን ደግሞ በመንግሥተ ሰማያት ከአንተ ጋር ለዘላለም እሆናለሁ። አሁን እንኳ አንተ በሁሉ ሁኔታ ከጎኔ ስለሆንህ ደስታዬም ተስፋዬም መሉ ነው።

እባክህ አንተን ያመኑና የአንተን የእውነት ቃል የሚያስተምሩትን ሰዎችና ቤተ ክርስቲያንን እንዳገኝ እለምንሃለሁ አሜን»



Director and Professor Emeritus
Dr.-Ing. Werner Gitt
information scientist

Original title: Wie komme ich in den Himmel?
Author's homepage: www.wernergitt.com

Publisher: Bruderhand-Medien
Am Hofe 2, 29342 Wienhausen, Germany
Tel.: +49 (0) 51 49 98 91-0, Fax: -19
E-Mail: info@bruderhand.de, Homepage: bruderhand.de

Nr. 120-72 – Amharisch/Amharic – 5th edition 2023

እንዴት መንግሥተ ሰማያት መግባት እችላለሁ?

Werner Gitt

